



ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ Finote Democracy Voice of Ethiopian Unity

Efdpu@aol.com

www.Finote.org

በፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ
በ የካቲት 7 ቀን 2011 ዓም የተላለፈ ሐተታ

መራራ ተመክሮን አገል ተስፋ አይፍቀውም

ከጥንት ጀምሮ የምናውቀው ነው ። ምናልባት በጣም ወጣቶችና በውጭ ሀገር ያደጉ ይቀበሉት ካልሆነ መራራ ተመክሮን ከመቅጽበት ወይም በተዓምር ባዶና አገል ተስፋ አይፍቀውም ። አጼ ኃይለሥላሴ ኋላ ቀር ሆኖ የተገኘውም ስርዓታቸውን፤ ብዙሃኑ የተበደሉበትን አገዛዛቸውን፤ የፍጹም ሥልጣን ባለቤት ሆነው ዲሞክራሲና መብት መርገጣቸውን በተመለከተ ለውጥ እንዲያደርጉ በአያሌው ቢመከሩ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው መቆየታቸው የሚታወስ ነው ። እምቢ ሲሉም መፈንቅለ መንግሥቶች ተሞክረውባቸው ብዙ ሕይወትም ጠፍቷል ። በመሆኑም የሕዝብ ተመክሮ በአመጽና በትግል ክልሆነ አጼው ለለጃቸው እንኳን ሥልጣን ሊያሳልፉ ፍቃደኛ አለመሆናቸውን ነው ። ከብዮቱን በራሳቸው ላይ አምጥተው ወደቁ፤ ተገደሉም ። የደርግ አረመኔ ቁንጮም ቢሆን ለውጥ ያደርግ ዘንድ ብዙ ተሞክሮ ምላሹ አፈናና ግዳያ በመሆኑ ብሀይል መውደቁ የግድ ሆነ ። ግንቦት ሊፈረጥጥ ህዳር ወደ ሮማ ጣሊያን በምስጢር አቅንቶ ቀርቦለት የነበረን የመውጫና ኢትዮጵያን ከገንጣዮች የማዳን መንገድ ጭራሽ አልወሰድም ብሎ በክተት አዋጁ በመጽናት በመጨረሻም ሀገራችንን ለገንጣዮችና ለወያኔ አጋልጦና አሳልፎ ሰጥቶ ወደ ዚምብብዌ ፈርጥጧል ። መለስ ዜናዊና ወያኔም ቢሆኑ እርቅና ድርድርን እንደ ሽንፈት ቆጥረው ብዙ ጊዜ የተፈለገውን የሰላም አማራጭ አሻፈረን በማለታቸው ለውጥ ያመጣሉ በሚል አገል ተስፋ ሕዝብ ሳይደናገር ታግሎ እነሆ ለውድቀት አድርጏቸዋል ።

ለውጥ ፈላጊ ዴሞክራሲያዊ ነው ማለት አለመሆኑን ማወቅ ይገባል ። ስርዓቱን በመኳኳል ሊያስቀጥሉ የሚሹ ክፍሎች በመሰረቱ ስርአቱን ሊቀይሩም ተነስተዋል ማለት አይደለም ። ዴሞክራሲያዊ ስር ዓትን ሊያሰፍኑ ፈላጊዎች ናቸው ማለት አይደለም ። ዕይታችንን ወደ ጎረቤቶች ስንወሰድ የሳውዲ አረቢያን አልጋ ወራሽ መጥቀስ እንችላለን ። ግለሰቡ የምእራቦቹ ወዳጅ በመሆኑ ልክ እንደ እኛው ሹም ለውጥ አምጪ ብለው ቢያወድሱትም፤ ሴቶች ሲኒማ ይግቡ መኪና ይንዱ ብሎ ደነገገ ቢባልም ፍጹም ስልጣንን የያዘ ጨካኝ የዘውድ ስርዓት እየመራ ያለ መሆኑ ሊደበቅ አልቻለም ። በሳውዲ አረቢያ ቀጥሎ ያለው አገዛዝ ኋላ ቀርና አረመኔያዊ፣ ተስፋፊ ሞሃሊስትና ጸረ ሕዝብም፤ የመንን ሊያጠፋ ግፍ ፈጻሚ ዘረኛም ነው ። የሳውዲ ለዘብተኛ ተቃዋሚ ጋዜጠኛ ካህሾጊ በኢስታንቡል ከተማ (ቱርክ ሀገር) በሚገኘው በሳውዲ ኤምባሲ ታፍኖና በጭካኔ ተቆራርጦ መገደሉ--በአልጋ ወራሹ ትእዛዝ-- የሚረሳም አይደል ። ስለዚህም ወደ ኢትዮጵያ መለስ ብለን ስናጤን ለውጥ አምጪ የተባሉት ሹሞች በምንም ፍረጃ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማስፈን የተነሱ ናቸው ማለት አይቻልም ። እስካሁን የወሰዱት እርምጃ ሁሉ መሰረታዊ ለውጥና ዴሞክራሲያዊ ሳይሆን በሥልጣን የሚያስቀጥላቸው ነው ። የሕዝብ ጥያቄ ሊመልሱ እንደተነሱ አስመሰሉ እንጂ አልመለሱም ። ለውጥ አምጪውን ትግል አደናቅፈው ጨቋኝ ስርዓትን በዋናው ይዘቱና ዘረኝነት ሊያድኑ ተነሱ እንጂ የሽግግርና የሕዝባዊ መንግሥት ምስረታ ጎዳናን አንድ ብለው እንኳን አልተያያዙትም ። ይህን በግልጽ አይተን ወደ ምጻት ከመግባታቸን በፊት 27 ዓመት የወያኔ የጦራቸውና የሰላላ ተቋማቸው፤ እንዲሁም የአህዴዳቸው ተለጣፊ ቡድን መሪ የሆነም ከመ ቅጽበት ለውጥ አምጪ ሊሆን አይቻለውም ብለን ማስጠንቀቂያ ደወል አስምተን ነበር ። ለአሜሪካ የተንበረከከውን አገዛዝ ከውድቀት ለማዳን ሲሉ አሜሪካና አረቦች የመረጡልን ሹም ነው ብለንም ነበር ። ግን

መድረኩ በኩስ ከበርቴዎችና የባዕድ ቅጥረኞች መንጋ ተይዞ ሹሙን በስፋት በማሻሻጣቸው የማይሆነው ሲሆን የታየው በዝቶ፤ ሹሙ እንደ ሙሴ ነው ሲሉንም ተደምጠው፤ ፖለቲካው በሀይማኖት ስብከት ቅጥ አምባሩን ስቶ፤ ወርቁም ሚዛኑም ጠፍቶብን በአጉል ተስፋ፤ በባዶ ተስፋ የወያኔን 28 ዓመት መራራ ተመክሮ አሸቀንጥረን ጥለን የዚህ ስርዓት አራማጆች ለውጥ ሊያመጡልን ነው በሚል አራምባና ቆቦ ስንረግጥ እነሆ ታየን ። ይብላኝ ሁሌም ለሚሞኝ ሰው--መከራን በራሱ ላይ ያበዛልና ።

ሆድ አምላኩና መቸም የማይነቁት አሁንም ሹሙን እያሞገሱ ፍርፋሪ ሥልጣን፤ፍርፋሪ መብትና ፤የይስሙላ ለውጥን እየጠበቁ ናቸው ። በምዕራባውያን መሪነት ለሹሙ የሚደነቁለት እርምጃዎች ሁሉ ክንቱ ሊባሉም የምችሉ ማቸው-- ከታገልገለት መሠረታዊ ለውጥ አንጻር ። ለይስሙላና ወሬ ፍጆታ የተወሰኑ የፖለቲካ እስረኞች ሲፈቱ አብዛኛዎቹ አሁንም በእስር ላይ ናቸው፤ደብዛቸውም እንደ ጠፋ ነው ። የአማራው ሕዝብና ሌሎችም እየተፈናቀሉ፤መሬታቸውን እየተቀሙ፤ እየተፈጁ ናቸው ። የተባበሩት መንግሥት የሰብዓዊ መብት ሀላፊ አዲስ አበባ ተጉዞ ደርግንም መለስንም ያገለገለች ሴት ፕሬዚዳንት ተብላ መሾሟን አደነቀች እንጂ የሹሙ ዘረኝነት፤የአፋር የአማራና ሌሎችም ሕዝቦች መፈጆታቸው፤ሰብዓዊ መብት አሁንም ተረግጦ መቀጠሉ፤የፖለቲካ እስረኞች አሁም በሺዎች ታስረው እንዳሉና ጸረ ሕዝብ ህጎች (ህገ መንግሥት ተብዬው ጭምር) አለመሻራቸው ላይ ምንም ትንፍሽ አላለችም ። ሰፊ የማሻሻጥ ፕሮፓጋንዳ በምዕራቦች ታጅቦ መለፈፉ ሀቅ ሲሆን ብዙዎችን አላደናገረም ማለት ደግሞ ከቶም አይቻልም ። ለሚሊዮኖች ኢትዮጵያውያን ጥቅም የመጡ ሹሞችና ለውጥም ሳይሆን ለሻዕቢያና ለባዕዳን አመቺ ሹሞች ናቸው ዛሬ በስልጣን ያሉት።ሳይውል ሳይድር ደግሞ ከወያኔ ያልተነናነሱ (ቀደምስ ወያኔ አልነበሩም!) ብሄረተኞች መሆናቸውን አስመስክረዋል ። ታከለ ኡማን በአዲስ አበባ ላይ ያስቀመጠው ሹም ፤ድሬዳዋ መቶ በምቶ የአሮአም ናት ሰልፍን ያሳዩት ሁሉ የሹሙ ድጋፍ እንዳላቸው በበቂ አሳይቶናል ። ሹሙ ኢሕአዴግን ሊያስቀጥል መምጣቱን፤የክልልና ዘረኝነትም ደጋፊ መሆኑን ቢናገርም ተስፋን መጋለብ ፈላጊው ክፍል ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ብለውናል በሚል ባዶ ቃልን ይዞ ሊጓዝ መርጦ እንደነበርም አይተናል ። ለውጥ በርግጥ አለ። በወያኔ ኢሕ አዴግ የነበረው የትግሬ የበላይነት አሁንም ደብዛው ቢኖርም በአሮሞ-ኢሕዴድ የበላይነት ሊተካ ስራው ተጀምሯል፤ሹሙቱ ጠፏል፤መስፋፋትንም ተያይዘውታል ። ሹሙ እንደ ርዋንዳው ካጋሜ በርካታ ሴቶችን ሚኒስቴር ብሎ ሹሟል--ታዲያ ምን ይሁን ? የሴቶች መብት መረገርጡ ሆነ ስልጣን በሹሞቹ እጅ ብቻ መሆኗን አልቀየረም ። ሕዝባዊ ስርዓት እውን አልሆነም፤ የሽግግር ሂደትን ወግድ ብለዋል፤ ሕዝባዊ ዴሞክራሲና የኢትዮጵያ አንድነትን እንደማይፈልጉ ግልጽ አድርገዋል ።የሹሙ የክብር እንግዶች ወነጀለኞችና ገንጣዮች ናቸው ።ከነሱ ሲጋጭ ሊታረቅ ሹማግሌ ሲልክ ወደ ጎንደርና ሌሎች ቦታዎች ግን ጦሩን እየላከ ፍጅትን ነው ሚያቀርበው ። አማራና ክርስቲያንን በሜንጫ ማረድ ነው ያለን የየመን ተወላጅ የኢሕዴድ አባል አዲስ አበባንም ልንቆጣጠር ዝግጅት ጨርሰናል ብሎ ቢደነፋም ማንም የሚገስጸው እንዳላገኘ ታዘበና። ሹሞቹ በራሳቸው የሰየሟቸውና የይስሙላ ፓርላማውም ያልመከረባቸው የየሙሉቱዎች አባሎች ምንነታው ሲመረመር ሹሞቹ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ መቀለድ ቀጥለዋል የሚያስብል ነው ። ሹሙ በይፋ ሚስቱን ሲያቅፍ፤ ሲስም ፎቶዎች ለጥፈው ሴቶች አለፈላቸው ሊሉንም ደፍረዋል ። በፓስተሮች ልመና መታረቃቸውን ብናውቅም ታዲያ ሚስቱን ቢወድ የሴቶችን መብት አከበረ ማለት ነውን? መንግሥቱስ እስከዛሬ ከውባንቺ ጋር ይኖር አይደል? የድሃውን ልጆች በሺ ሲያርድስ ልጆቹን ለትምህርት አብቅቶ አልታየምን ? ዋን ዋና ጥያቄዎችን የሚያዘናጉ ጉዳዮች ይደቅንቡናል ። ታዲያ ምን ይጠበስ ብለን ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመለስ ሕዝብ የስልጣን ብለቤት፤የሀገሩ ባለቤት፤ወሳና ናዛዥ

ባለሙሉነት አለመሆኑን ነው ጫና ቅድሚያ መስጠት ያለብን ። የሽግግር ሂደትና መንግሥት አሁኑኑ ። ወያኔ ኢሕአዴግ ይውደም ።

መሰረታዊ ጥያቄዎቻችንን አንርሳ ። ሕዝብ የታገለው የሀገሩና የሙብቱ ባለቤት ለመሆን እንጂ ወያኔ ኢሕአዴግን ወይም ወያኔያዊ አሕዴድን ለማስቀጠል አልነበረም ። ሹሞችን ከዚህ ቦታ ለማድረስ አንዲትም ደም አልገበረም ። የወያኔን የበላነት በአሮሞ ቡድን የበላይነት ሊለውጥም አልተነሳም ። በዙሃኑ የአሮሞ ሕዝብ ኢትዮጵያዊነቱን የሚያውቅና የሚጠብቅ እንደሆነ የሚታወቅ ነውና የሹምና የጥቂት ጽንፈኞች ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ይከሸፋል ። በዚህ ላይ ምንም ውሸንብር መስፈን የለበትም ። እዩኝ እዩን ሁሉ ደብቁኝ ማስከተሉን ተመክሮ አሳይቶናል ። ከባዶ ዲስኩርና ከአጉል ተስፋ ደግሞ ከተመክሮአችን መማርን መራጭ ነን ።

ጸረ ወያኔ ጸረ ኢሕአዴግ ትግላችን በጋራ ይቀጥል !

የኢትዮጵያ አንድነት ክቡርና አቸናፊም ነው !!

ጠባቦችና ገንጣዮች ሁሉ ከስልጣን ይወገዱ !!